

የስፖርት ፌዴሬሽኑ ውሳኔ ፤ ዶ/ር አብይን እንደዚህ ተቀብሎ ለማነጋገር አይገታም፤

(አሰጣፍ አረጋ)

ጠ/ሚኒስትሩን ላለመጋበዝ በስሜን አሜሪካ የኢትዮጵያውያን ስፖርትና ባህል ፌዴሬሽን የደረሰበትን ውሳኔ እንደየስሜታችን አስተናግደነዋል። ከመግለጫው እንደተረዳነው ዶ/ር አብይንና ሌሎች ተጋባዥ እንግዶችን ባልመጠነ መስተንግዶ ለመቀበል እንዳልተዘጋጀ ነው ። ይሁን እንጂ ፤ በተለያዩ ሁኔታዎችና አጋጣሚዎች እየወጡ ያሉ መርጃዎችና ( ተዓማኒነት አላቸው ከሚባሉ የሚዲያ አውታሮችና ታዋቂ ግለሰቦች ጭምር) እየተነገረ ያለው ዕውነት ፤ በውሳኔው ላይ ስሜታችን እንዲሻከር ፤ ፌዴሬሽኑ ደረሰበት ለተባለው ውሳኔ አሉታዊ መንፈስ እንዲኖረን የበኩልን ሚና እንደተጫወተ ነው። ለአብነት ለመጥቀስ፤ ጠ/ሚኒስትሩ ጥያቄውን ለፌዴሬሽኑ እንዲያቀርቡ የተሄደበት መንገድ ቀናትንና ቀጥተኝነትን ያልተላበሰና ፤ በራሱ ጥያቄ ያስጫረ እንደነበር ተመልክቱዋል። የዶ/ር አብይ መስተንግዶም በመሃበረሰቡ የመሪነት ሚና ባልታወቀና አመኔታን ባላተረፉ ግለሰቦችና ተቁዋማት እንዲመራ የተሞከረበት ሁኔታና ይህም "ግብዣቸው ፈጠነበን" ፤ "አሁንም ኢሕአዴግ ናቸው" ከሚሉ ወገኖች ጋር ተዳምሮ በውሳኔው የድምጽ አሰጣጥ ላይ ጥላውን እንደጣለበትም ተደምጡዋል።

በትክክለኛው መንገድ ቢኬድም እንኩዋ ውጤቱ አሁን ካየነው ላይለውጥ ይችላል፤ ነገር ግን የፌዴሬሽኑ ውሳኔ ያለፈበት ጎዳና በተቁዋሙ ተዓማኒነት ላይ ሊጥል የሚችለው ጠባሳ በቀላሉ መታየት የለበትም። በእርግጠኝነት ምን እንደተፈጸመ ለመረዳት በጊዜና ታሪክ ሂደት ውስጥ አልፎ የምናየው ስለሚሆን፤ ወደሁዋላ ላለመመለስ ለራሳቸው ቃል ገብተን፤ እውቀታችንንና ጉልበታችንን ባሰባሰበ ሂደት፤ ወቅቱን በመጠነና የጊዜውን ፍጥነት በአማካኝ ሂደት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የጀመሩትን የለውጥ ጉዞ በተጨማሪ ለማገዝ የምንቀሳቀስበት እንዲሆን ጥሪያችን ነው።

በመሰረቱ፤ ዶ/ር አብይ እያራምዱ ያሉት ኢትዮጵያዊነት ከፌዴሬሽኑ ውሳኔና እርሱም ካስከተለው በጎም ሆነ በጎ-ያልሆነ ስሜት በላይ ነው። እያሳዩን ካለው ባህርያቸው ልንገምት እድምንቸለው፤ የፌዴሬሽኑን ግብዣ ለማግኘት በጉዋሮ በር የሚሄዱ ወይም ስነ ስርአቱን ለመምራት ሽፍጥ ያለው ድርጅታዊ ስራ እንዲሰራም የሚጠይቁ አይመስሉንም። ወደ ዋሽንግተን ዲሲ ብቅ በሚሉበት አጋጣሚም ኢሳትንና ሌሎች ታዋቂ የሚዲያ አውታሮችን የሚጎብኙ፤ በከተማዋ የከተሙትን የፖለቲካ ድርጅቶች፤ የሃይማኖት ተቁዋማትና ነዋሪዎን አለምንም ቅድመ ሁኔታ የሚያነጋግሩ እንደሚሆኑ ተስፋችን ነው፤ እነ የዲሲ ግብረሃይል እያሳደዱ እሚጋፈጡዋቸው መሪ ከመሆን የዘለሉ፤ ይልቁንም፤ በራሳቸው ጥያቄ በጠረጴዛ ዙሪያ በጋራ ሀገራቸው ጉዳይ ላይ ለመውያየት ድፍረቱ ያላቸው ይመስሉናል፤

በቅርቡ እየወጡ ካሉ መረጃዎች እንደምንገምተው ፤ ዶ/ር አብይ በቅርቡ ወዲህ ወደ ምድረ-አሜሪካ ጉዞዎቻቸውን እሚያቀኑበት ሁኔታ እንዳለ ነው። ይህን አጋጣሚ ፍሬያማ ለማድረግ ታዋቂ የማህበረሰቡ መሪዎችና ፤ አክቲቪስቶች፤ የሃይማኖትና የተፎካካሪ ፖለቲካ

መሪዎች፤ የብዙሃን መገናኛዎችና ሀገር ወዳድ ዜጎች ተሳታፊ የሆኑበት ግብረሀይል ከወዲሁ ተቁዋቁሞ በሙሉ ሃይላችን ልንቆጣጠርው በምንችለው ህዝባዊ አዳራሽ እንድንታደም የሚያደርገን ሁኔታ እንዲመቻቸ አክብሮታዊ ጥያቄያችን ነው። ይህ የጋራ እንቅስቃሴያችን፤ አንዱ የአጋዥነት ክንዳቸንን ማሳያ መድረክና የዘረጋነው እጅ አለመታጠፉንም ምረጋገጫችን ነው፤ ግንባር ለግንባር እየተያየን ለሀገር የሚበጅ ሀሳብ ለማንሸራሸር፤ ጠያቂና ተጠያቂ ለመሆን፤ ቅሬታ፤ ሂሰና ግለሂላችንን፤ ሰላማዊ ሰልፋችንን ጭምር በጨዋነት መንፈስ ለማቅረብ፤ ከዚህ የተሻለ መድረክና ወቅቱን የጠበቀ አጋጣሚ ያለ አይመስለንም።